

**ስለ ሠራተኞች ካሳ ክፍያ እና ስለ ኮሮና (ኮቪድ-19) ጥያቄዎች**

- 1. የ ጊዜ ኪሳራ ክፍያዎቼ ይቀጥላሉ?**  
አዎ ከሥራዎ ጋር በ ተዛመደ ጉዳት ወይም ሕመም ምክንያት ሰራዎን መሥራት ካልቻሉ ለባክነው ጊዜ ክፍያ ይቀጥላል ።
- 2. ላነሳችሁ ጥያቄዎች ሁኔታ መረጃ እንዴት ማግኘት እችላለሁ?**  
በእንግሊዝኛ ወይም በስፓኒሽ መረጃ ለማግኘት **1-800-831-5227** ይደውሉ
- 3. የንግድ እንቅስቃሴ በሚዘጋበት ጊዜ ደብዳቤ ወይም መረጃ ማግኘት ባልችል የተላለፈው ትእዛዝ እና ማስታወቂያ የመጨረሻ ይሆናል?**  
መረጃው ያልደረሰት በ እርስዎ ስሕተት ካልሆነ፤ ለምን እንዳልደረሰት በቂ መረጃ በማቅረብ ጥያቄዎን ማቅረብ አለብዎት ።
- 4. የመንግስት ማነቃቂያ ክፍያ ማግኘት የተቃጠለውን ጊዜ ወይም የጡረታ ማረጋገጫ መጠኔን ይነካል?**  
አይደለም
- 5. ባለሙያን ለማግኘትና የ ሕክምና ቀጠሮዎችን በሰልክ ማስያዝ እችላለሁ?**  
አዎ
- 6. የሚከታተለኝ ሐኪም አሁን ሊያየኝ አይችልም ። ምን ማድረግ አለብኝ?**  
አገልግሎት ሰጭዎን በሰልክ የጤና አገልግሎት አማራጮችን ማግኘት እንደሚችሉ ይጠይቁ ።
- 7. የ ሕክምና አገልግሎት ዕቅድ ቆሟል። ይህ የእኔን ጥያቄ እንዴት ይነካል?**  
ተጨማሪ ሕክምና የሚፈልጉ ከሆነ ጥያቄዎ ይስተናገዳል ። የ ሕክምና አገልግሎቶች መስጠት ከ ተጀመረ በኋላ የ ሕክምና ዕቅድዎን ለመጨረስ ጊዜ እንሰጥዎታለን ።
- 8. የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሥጋት ስላለኝ ገለልተኛ የ ሕክምና ግምገማ (አይ ኤም ኢ) ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ ። ምን ማድረግ አለብኝ?**  
መፍትሄ ለማግኘት ከቀጠሮዎ ቢያንስ 5 የሥራ ቀናት በፊት ያነጋግሩ ።
- 9. በኮሮና ቫይረስ ሥጋት ምክንያት የ ሕክምና ቀጠሮ ን መሰረዝ ወይም ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ ተገቢ ነው?**  
ምን መፍትሄ እንዳለ ለማወቅ የጤና አገልግሎት ሰጭዎን ያነጋግሩ ።
- 10. የልጄ ትምህርት ቤት ስለ ተዘጋ ፣ የልጆች እንክብካቤ አገልግሎት ተጠቃሚ አይደለሁም እናም የሕክምና ወይም የ ሙያ ቀጠሮ ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ምን ማድረግ አለብኝ?**  
የሕፃናት እንክብካቤ አገልግሎት ለማመቻቸት ሁሉንም ጥረት ያድርጉ ። ከተቻለ የሙያ ማገገሚያ አማካሪዎን (VRC) ወይም የ ሕክምና አገልግሎት ሰጭዎን ያነጋግሩ።
- 11. በቫይረሱ ምክንያት ወደ ትምህርት ቤት መሄድም ሆነ የማገገሚያ ፕሮግራሜ ላይ መሳተፍ አሳሳቢ ሆኖብኛል ። ምን ማድረግ አለብኝ?**  
የተለያዩ አማራጮችን ለማግኘት VRCዎን ያነጋግሩ።
- 12. ቀለል ያሉ ጊዜያዊ ሥራዎቼ በቫይረሱ ምክንያት ማግኘት አስችጋሪ ሆኗል ። ምን ማድረግ አለብኝ?**  
የይገባኛል ጥያቄ ካሉት አልቃዎን ያነጋግሩ።
- 13. በ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት አሠሪዬ አባረረኝ ክስ መስርቻለሁኝ ። ይህ የእኔን ጥያቄ እንዴት ይነካል?**  
ባቀረቡት ጥያቄ ላይ ተገቢውን የህክምና አገልግሎት አሁንም እንፈቅዳለን ። ጥያቄዎን ከመዘጋታችን በፊት ህክምናዎን እዲያጠናቅቁ ጊዜ እንሰጥዎታለን።
- 14. ወደ ስራ ለመመለስ ብቁ ብሆንም ፣ ግን የምመለስበት ሥራ የለኝም ፣ እናም ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የሥራ ገበያው በጣም የተገደበ ነው ። ምን ማድረግ አለብኝ?**  
እንደ አለመታደል ሆኖ ለባክኑ ጊዜያት ዲፓርትመንቱ ወደ ሰራ ሲመለሱ ጥቅማጥቅሞችን መክፈል አይችልም። ለሥራ አጥነት ለመመዘገብ በየሥራ ቅጥር ደኅንነት ክፍል በኩል ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ ።

**15. L&I ኮቪድ-19ን ከሰራ ጋር የተያያዘ ሁኔታን ይፈቅድለታል?**

በተወሰኑ ሁኔታዎች ፣ በ ሥራው ሁኔታ ምክንያት የሠራተኛው ሥራ በበሽታው የመያዝ እድሉ ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ (ለምሳሌ የመጀመሪያ ደረጃ አገልግሎት ሰጪዎች ወይም የጤና እንክብካቤ ሠራተኞችን ያካትታል) ። በደንብ በ ሰነድ የ ተያዘ ወይም ከ ሥራው ጋር ተዛማጅነት ያለው ተጋላጭነት እንዲሁም የሰራተኛ/አሰሪ ግንኙነት የግድ ሊኖር ይገባል ።

**16. L&I የይገባኛል ጥያቄን መቼ ሊከለክል ይችላል?**

የ ኮቪድ-19 በሽታ በሥራ ቦታው ላይ ድንገተኛ ክሥተት ሲሆን (ለምሳሌ አንድ ሠራተኛ በሽታውን ወደ ሌላ የሥራ ባልደረባው ሲያስተላልፍ) ።

**17. ለ ኮቪድ-19 የይገባኛል ጥያቄ እንዴት ፋይል ማድረግ እችላለሁ?**

በቴሌፎን: **1-877-561-3453**

በሐኪም ቢሮ (የ አደጋ ሪፖርት ዘገባ ሲያጠናቅቁ) ።